

|  |    |
|--|----|
| <b>ክፍል አንድ</b>                                   | 3  |
| <b>መጀመሪያ</b>                                     | 3  |
| <b>መጀመሪያ</b>                                     | 3  |
| 1. አዋጅ ለሰነድ                                      | 4  |
| 2. ትርጓሜ  | 4  |
| 3. የተፈጸመኽንት መሰረት                                 | 5  |
| 4. የመመርመው ዓለም                                    | 5  |
| <b>ክፍል ሁሉት</b>                                   | 5  |
| 5. የሂሳብ አይነቶ ለርሃንት                               | 5  |
| 6. የሂሳብ ሲሸቻ አይነቶ ምዝገበ                            | 6  |
| 7. የገዢዎስ አንቀጽዎች                                  | 7  |
| 7.1 ጥሩ የገዢ የአሰጣጥ ምርመራ                            | 7  |
| 7.2 ጥሩ ተከታታይ ተዘግዝር ለመስጠት                         | 8  |
| 7.3 ክህና ወሰኑ ሲለማየት ተዘግዝር                          | 9  |
| 7.4 ሲሸቻ ሲለማስረጃ ማያደቅና የከፍል አፈጻጸም                  | 9  |
| 7.5 ሲለጥቃቃን መጠወች መጠበቃዎች አንድ (Petty Cash Fund)     | 10 |
| 7.6 የገዢ ክፍያ                                      | 12 |
| 8. ትርጓሜ ክፍያ                                      | 15 |
| 9. የግብር አንድ                                      | 15 |
| 10. ሲለገዢዎስ አይነቶ ምዝገበ የገዢዎች ምርመራና ጥረሰነት           | 16 |
| ሀ. የገዢ አንድ                                       | 16 |
| ለ. የገዢ ሁሉት                                       | 17 |
| ሐ. የገዢ ለሰነድ                                      | 17 |
| መ. የገዢ አፈጻጸም                                     | 17 |
| ወ. የገዢ አምስት                                      | 17 |
| <b>ክፍል ለሰነድ</b>                                  | 18 |
| 11. ለሰነድ የልዩ አንድ ክፍያ አውጥቶ ለሰነድ ለሰነድ / WRITE OFF/ | 18 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 12. | <b>የኢትዮጵያ ሪፖርት ገንዘብ ለማስመለስ መመሪያ ስለሚገባችው እርምጃዎች</b> | 19 |
| 13. | <b>የጠቅ ገንዘብ የሚመለከት ሆኖ ክመኗበ ስለመስረዝ</b>              | 19 |
| 14. | <b>ክመኗበ የመስረዝ አፈጻጸም የሚመራበት ስነ-ስርዓት</b>             | 20 |
| 15. | <b>ክመኗበ የሚሰራው ሆኖ አይደለም</b>                         | 21 |
| 16. | <b>የከፍተኛ አመራሩ ተግባርና ዝላፊነት</b>                      | 21 |
| 17. | <b>አቶ አቶ ታበርች፣ ታከላችና ሌሎች አጋጣም ባለቤታዎች</b>           | 21 |
| 18. | <b>ስላፋይና መግለጫዎችና ሌሎች መረጃዎች</b>                     | 21 |
| 19. | <b>የሂሳብ ፈመት</b>                                    | 21 |
| 20. | <b>ጀ አ እ ነ ተ</b>                                   | 22 |
| 21. | <b>ስላተኞች መመሪያ</b>                                  | 22 |
| 22. | <b>የመመሪያው ተፈጽማሽነት</b>                              | 22 |

በኢትዮጵያ ከስደተ ተመልሽ ገዢ እናንስ

የሂሳብ ገዢ አድራሻ መመሪያ

ቍርር 446/2013

ከፍለ እንደ-

ማቋላላ

#### **መግቢያ**

የፁይናንስ ሥር በፊት መመሪያ አለበት፡፡ የኢትዮጵያውጥን እንቅስቃሴ በሚገባ  
መጠበቅናና በአማካይ ሥር ላይ መቆለን ለማረጋገጥ የተለመደ፣ ተቀባዩት ያለው  
የሂሳብ አስራርና አግባብ ያገኘው አዋጅታ፡ ከተባበሩት መንግሰታት የስደተ ተመልሽ ገዢ  
ከፍተኝ ከማሽናር፡ ከ WFP እና ለለቻ ለጋሽድርቸታች ዘር የሚፈጸመ ወለቻና  
ስምምነቶች፡ ይጠበና መመሪያዎች ተግባራዊ መሆኑ አለባቸው፡፡ ለዘመኩ  
አስራገዢ የሂሳብ መካማበት በመሆኑ በኢትዮጵያውጥ የፁይናንስ አስራር ላይ ባለው  
እናበቀቀጥር ሌሎችበት የሚገባ መሆኑ ይታወቃለመ.

የሂሳብ የፁይናንስ ሥር በየፊርማው ሲለ አመራር ተዘጋጀ ወቅታዊ መረጃ በማቅረብ  
ለሥር አስራገዢ ይጠበና መስጠት የሚመለከበት ሲሆን፡ የፁይናንስ አስራር ከገዢ  
ወደ ገዢ የሚሽጠልበትን ለጥርቃቶች ማስፈልጊዜያዊ የሚወደፊት በይቶና የቦቃቸቱን አጠ  
ቁቀም በፁይናንስ አካል ሥርዓትን የተከተሉ መሆኑን ለማረጋገጥ ማስቋል አለበት፡፡

ስለዚህ ይህ መመርያ የኢትዮጵያ የሂሳብና የንግድበት አይነት ማቅረብ  
በማስረጃ ተቋሙ ተፈጻሚ የሚከተሉ ስሜ መመርያ በመከላለ በዘመኑ መመርያ እንዲታክ  
ተደርጋል::

## 1. አዋጅ ሲሰብ

የህ መመርያ የሰራተኞችና ከሰደት ተመሳሳይትና እና የሂሳብና የንግድበት አይነት ማቅረብ  
መመርያ ቁጥር 446/2013 ተብሎ ለመቀበል ይችላል::

## 2. ትርጉም

የቁለ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚሰጥ ካልሆነ በስተቀር በዘመኑ መመርያ ወሰን ያለ  
ቁለት ከዘመኑ በታች የተሰጠውን ትርጉም ይይዛል::

1. «እና የሂሳብና የንግድበት አይነት ተመሳሳይትና እና የሂሳብና የንግድበት አይነት ማቅረብ» የተቋቋመው መ/ቤት ማለት ነው::
2. «ስነድ» ማለት ማንኛውም ከገንዘብ እንቅስቃሴ የሚቀርቡ በአስፈላጊ ሌላ ትርጉም የሚችል እንዲሁም በማመለከታቸው ማረጋገጫ ስለተከከለኛነቱ ማረጋገጫ የተሰጠ በታች ማስፈጸም ማለት ነው::
3. «ዘመኑ» ማለት መ/ቤቱ ከተለያየ ምንጭውን በጥሩ በከራታቸው ባለው በከላ  
የሚተገኘለት ወይም በጥሩ ገንዘብ የሚሰበበት ማለት ማለት ነው::
4. "ገንዘብ" እኔ ማለት የተረጋገጠ የገንዘብ ውጤ የጣቸውና የገንዘብ የካፍያ እና የገንዘብ  
መስተበበያ ማንኛውም ስነድ ማለት ነው::
5. «መጠበበቁያ ሲንድ» ማለት እለት በእለት ለማያጠቃሙ እና ማርያ ለተመስኑትው  
መሟቃች አገልግሎት የሚመለጥ በየጊዜው የሚታኩ ገንዘብ ነው::

6. "የጥንዘበ ገቢነት" ማለት ለተለያየ የስራ ማከናወች መሠረት ከተደረገ ገቢነት ማለት ተቀብያኝት ያለመንም የሂሳብ አስፈላጊ ተግባራዊ ክለማቅረሪው የተናገዙዎች በሌሎች ሥክንያቶች ለመርረዳ ባለመቻል የታየ ለይኑት ማለት ነው::

### 3. የተጨማሪነት መሰን:

መመርመው በዋና መ/ቤት በማ/ክ/ቤቶች አገኘች ቤርሃዊ መጠለያ ማረጋገጫዎች፣ የስራተኞች መቀበያና ማማርያ ማረጋገጫዎች እና ማንኛውም በእጀትነት ስር የተቋቋሙና በየጊዜው እንደአስፈላጊነቱ የሚቋቋሙ የተረክክኩት ድ/ቤቶች ላይ ተጨማሪ ይሆናል::

### 4. የመመርመው ዓለማ:

1. የፋይናንስ እና የቦቃት ቁጥጥር በአጠቃላይ የማይችል-መንግሥትና አስፈላጊ እንዲያዘጋ ማረጋገጫ::

2. በማሻረሙ የቦቃት ለምምነቶች መሰረት የሚጨማመው መሠረቶች ከተያዘው የቦቃት መጠን የሁሉም ለማንኛውም የሚያስተካክለ የምንገባና የከተት ስርዓት በመዘርግት ባለው የሆነ ወቀታዊ የፋይናንስ ስጋት እንዲቀርብ ማረጋገጫ::

3. ከተለያየ ለጋሽ ይርጋጭቶች የሚገኘውን ገቢነት ባለዚ የሆነ የፋይናንስ ስርዓትን በመዘርግት እና በማስተካከለ ከበከኑት በዚህ መልካት ለታለመለት ዓለማ እንዲወሰል ማስታረክል ነው::

### ከፍል ሆኖታ

### 5. የሂሳብ እያያዘ ስርዓት

- ማንኛውም ዓይነት የፋይናንስ እንቅስቃሴ የጥንድ ፖስቲ እያያዘ ስርዓት / Double Entry Book Keeping System/ መከተል አለበት::

## **6. የሂሳብ ሰነድ አያያዝ መዝገበ**

### **6.1 የኢትዮጵያ የፌዴራል የመረጃ ስርዓት አውጥሃች ፈጻሚነት በስራ በታዋቂ ወሰን፡-**

ሀ/ ማኅታውም የገንዘብ ገዢ መሬ ማረጋገጫ ይረዳቸች እንደሆነች፣ በፌዴራል በፊት መሬ ልማት እንዲታተሙ ይደረጋል፤

ለ/ የልተስራባቸው የገቢና የወጪ ሰነድ ጥሩሁች፣ የቻክ በከተማ መዘተ የገዢ እንቅስቃሴ ስልጣን ባላቸው ልማት እንዲስተካክል፤ የተደረገው የገቢና የወጪ ሰነድ እንዲስተካክል፤

ሐ/ የታተሙ ሰነድ ከማተሚያ ቤት እንደመጠኑ ጥሩሁች ለይዘገብ የሚገባውን ቁጠሎችና መለያ ቁጥር መሆኑን በግኝነት መረጃውን ሰነድ እንዲስተካክል፤

መ/ በማተሚያ ቤት ለህተት ምክንያት የከፍለ መይም በተደረጋጋሚ ቁጥር የታተሙ ቁጠሎች በጥናት መያዥዎች የኢትዮጵያ የፌዴራልና ማረጋገጫ እንዲያደርግ መይም ለለዕች እንዲያደርግ የገዢ መረጃውን በስራ እንዲያውቀት ተደርሱ የከፍለት እንዲመዝግበ፤ በተደረጋጋሚ የታተሙ እንዲስረዘዝ ይደረጋል፤

ወ/ ከፍርም የተፈጻሚነትውን ገዢ የተሰጠበበበቸው ማኅታውም እረጃዎች ሰነድ በተማሪ ሁኔታ ከሽያጭ በርሃኩ መዝገበው ወይም ከፍርም የተፈጻሚነት በንድ መይም ማእከላለ መሳሪ እለባቸው፡፡

### **6.2 የኢትዮጵያ የፌዴራል የመረጃ ስርዓት አውጥሃች በሆነባቸው የስራ በታዋቂ ወሰን፡-**

ሀ/ በዋናው መ/ቤት እና በዚህ ማ/ዕብቃች ማናቸውም የገንዘብ  
በ ማደረጋዥ ደረሰኝች ለፌይናንስ ማረጋገጫ ደረሰኝች  
በመሠረት ጥያቄ መሰረት እንዲታተም ይደረግል::

ለ/ የመጋቢት ስራውን አስፈላጊውን መረጃ በማማሳት የቀጥርና  
መለያ የቅርቡ ተከተሉ ይሁን በከምጣውና እንዲሁም  
የደረሰኝል::

6.3 ማናቸውም የተሰራበትው የሂሳብ ስራውን ከፍተኛው መረጃዎች በየዘን እና  
በማሻሻል በየተመለከቱ በቀጥር ቁጥሮ ተከተለቸውና በዓይነትቸው ተለይተው  
በሂሳብ ከፍል ወሰኖ ቅርቡ ተደርጋው በየዚህ እያተመዘገበ በአስተማማሽ ሆኔታ  
እንዲቀመጥ ይደረግል::

6.4 ማናቸውም የሂሳብ ስራውን የሂሳብ ሁኔታ በመያዝው የጊዜ ገዢ መሰረት በአግባቡ  
ተጠበቀው እንዲያዘው ወይም እንደአስፈላጊነቱ እንዲመገደ ይደረግል::

## 7. የገንዘብ እንቅስቃሴ

### 7.1 ፖሊ የገንዘብ እንቅስቃሴ

በዚህ ተይዞ ለሰራተኞች እና ከሰራተኞች ተመሳሽች ገዢ እና የገንዘብ መሠረት  
መማሪያ ከተሰጠሩት መንግስት የሰራተኞች ከፍተኛ ከሚሰናል፡ ከለሎች  
በት እድራሻዎች፡ ከጊዜ ታቦረቶችናያዥ፡ ከበለዕዳዎችና ከመስጠፊት  
የመገኘው የእናንዲው ጥሩ በማከተሉው እኩንን ይሰጣል::

7.1.1 ከለዕስ ደርጅቶች የገንዘብ መሠረት ለመመነት የመገኘው ገንዘብ በዋ/መ/ቤት  
ለየተመለከቱ በተከራዩ የግዢ ሂሳብ በካል ጥሩ ተደርጋ ጥሩ የሁኔት ደረሰኝ  
/credit advice/ ሲቀርብ የገንዘብ ደረሰኝ ይቆጠማል::

7.1.2 በተሸጋ ቁጥር 7.1.1 ከተመቀበው መጠናዥማግኘት ጥሩ በእጀትንሰው ሲጋ  
ል.ስብሰብ በቀጥታ በማተሚያያ ቤት ቁጥር በታተሙበት በእጀትንሰው የገንዘብ  
መቀበያ ይረዳች ወይም በመ/ቤቱ የባንክ ፖሳ ጥሩ መሆን አለበት::

7.1.3 በእጀትንሰው ተከኔሮ የህንጻ ቅጽ፣ በጥራ ገንዘብ ስይመከበር በመሳሪያ በግንዘብ  
ሂሳብ መስጥ ጥሩ መሆን ይኖርበታል::

7.1.4 ከእጀትየአያዥ መጠና የተገኘ ጥሩ ካለ በመቀቁ በእጀትንሰው የባንክ ፖሳ  
መማጣቸው መረጃዎች አለበት::

7.1.5 ከገቢው ገበያቸቻዎች የተገኘ ጥሩ በእጀትንሰው ስም በተከራተ የባንክ  
ሂሳብ ጥሩ ተደርሱ ይረዳች መቆረጥኬለበት::

7.1.6 ከመርተኩ ቁጥጥር የማግኘት ገንዘብ በደረሰዎች ጥሩ መሆን ወይም ከተደርሏል  
፤ ይህ ከድመወካ መቀኑለ አለበት::

7.1.7 በእጀት የስራ ቤት ከእጀት በፊይ ገንዘብ ያነጻ በማቅርርበት መቀቁ የገንዘብ  
መስተበበያዎች ይረዳችቸው ጥሩ እና በየግለሰቦች ስም እያተመዘገበ መጠና መደረግ  
አለበት::

## 7.2 ገንዘብ ባንክ ጥሩ ስላምድር

7.2.1 በየሰነድ የተሰበበበው የእጀትንሰው ገንዘብ ስይቀኑ (Intact) የባንክቸው  
የሥራ ስም መጠቀቁ ባንክ ጥሩ መደረግ አለበት::

7.2.2 የባንክቸው የገንዘብ መቀበያ ስም ካለፈ በኋላ የተሰበበበው ገንዘብ ካለ  
በተከታታይ የሥራ ቁጥጥር የባንክ ጥሩ መደረግ አለበት::

## **7.3 ከዘና ወሰጥ ስለማያደርግ ጉንዘብ**

7.3.1 ለዕለቱ ባንክ ያልጠበት ሲከታታለው ጉንዘብና ጉንዘብ እኔ ስነድች ከዘና  
ውሰጥ ተቀብልሸው እስተማማማች ለሁኔን ለታች መቀመጥቶውንም መጠበቃቻውን  
ማረጋገጫ ያስፈልጋል፡፡

7.3.2 ሆኖም ከዘና ወሰጥ የማያደርግው ጉንዘብ በከዘናው ወሰጥ ለለ ጥሩ ጉንዘብ  
ከተማለው ወሰኑን ያልበለበ መሆኑ ይኖርበታል፡፡

7.3.3 ለተለያየ ክፍያዎች ከባንክ መጠሪ የማያደርግ ጉንዘብ በ48 ስዓታት ነው  
ቀናት/ ወሰጥ ተከናለው ማለቅ እለበት፡፡

7.3.4 ከኤክስክስ ጉንዘብ እና ጉንዘብ እኔ ስነድች ወጪ ምንም ዓይነት ጉንዘብና  
እና ከዘና ወሰጥ ማሳቀመጥ እርቃልም፡፡

## **7.4 ስነድችን ስለማጣሪት፡ ማሻሻልና የክፍያ እና የወጪ**

7.4.1 በክፍያ ፖስቲ መጠየቁያ(Payments)፣ በግብር መጠየቁያ፣ ወዘተ፣ ላይ  
ተመስረቱ የክፍያ መጠየቁያ(Payment Request) ተዋልና ክፍያ ከመፈጸሙ  
በፊት ተከከለኛና በተገቢ ስነድች የተደገኘ መሆኑን በቅድመግብር መጠየቁያ  
ማረጋገጫ ያስፈልጋል፡፡

7.4.2 ማንኛውም በኤክስክስ የማያደርግ ክፍያ በቅድመግብር ቅጥር በታተመበት  
ይደርሱት የገንዘብ መያዣ ተከታዩ መጠሪ ማረጋገጫ መያዣ በከምጥመጥ  
በማዘጋጀና ተከታታይ ቅጥር ባለው ማውቃር (Payment Voucher) ላይ ተከታታይ  
ሻውቃር ክፍያን የማሻሻልና ሥልጣን ባላቸው ይሳይቷል፡፡

7.4.3 በግንኙነት ስትል ለማረጋገጫው ምርሃም የግንኙነት ተራንስፌር ክፍያዎች ተዘጋጀው ስነድ መማግተቱንና በማረጋገጫው ማረጋገጫው ተፈርማው መቀረባቸው ይረዳዋል::

7.4.4 በክፍያ ማዘዣ ስነድችን ክፍያ በተፈጻሚዎችው ይጋል ስነድች ላይ የሻውታዊ ቁጥር፣ የይኬት ቁጥር፣ ቅን የለበት « ተከፍል(Apaid) » የማሳ - ማህተም ፈቃት ለፊት በግልጽ በማረጋገጫ ስኖ መታተሙንና ዘርዝር መማግተው መረጃን አለበት::

7.4.5 የክፍያ መመሪያዎች እንዲሁት ባላቸው ስነድች መደንብቸውና ተከከለኛነት ተፈርማው ከተረጋገጠ በቋሚ መጠወች ይፈቀል (Authorized) ::

### 7.5 ስለጥቅምት መጠወች መጠበቀያ ፊንድ (Petty Cash Fund)

7.5.1 ስለጥቅምት መጠቃቅ ከሰነድ መጠን ከሰነድ ስጋስት ፊቃድ በየጊዜው የማረጋገጫው መጠቃቅ (Imprest System) የጥቅምት መጠወች መጠበቀያ ፊንድ (Petty Cash Fund) በዋናው መ/ቤትም ሆነ በየከልሉ የስራተኞች ማስተናገዙ በንግድ የስራተኞች መጠበቀያ ፊንድ ማረጋገጫው መ/ቤት በኩልናንስ በኢትዮጵያ በንግድ ማስተናገዙ የስራተኞች መጠበቀያ ፊንድ ይሆናል::

7.5.2 ለዋናው መ/ቤትም ሆነ ለነጂ የስራተኞች መጠበቀያ ፊንድ መጠበቀያ ፊንድ ማረጋገጫው መ/ቤት በዋናው መ/ቤት በኩልናንስ በኢትዮጵያ በንግድ ማስተናገዙ የስራተኞች መጠበቀያ ፊንድ ይሆናል::

7.5.3 የጥቅምት መጠወች ማስረዳቸው ቁርስ ገዢነት ስተካ ክፍያ በተፈጻሚዎት በእያንዳንዱ ስነድ ላይ «ተተከታል(Replenished)» የማሳ ማህተም ይፈረዋል::

7.5.4 ከጥቅምት መጠወች መጠበቀያ ፊንድ በጠረምቷት(Suspens Voucher) የተከፈለ ማንኛውም የተጠበቀው ንብረት ከተወስደበት ቅን እንደሆነ ከተቀናው በስራተኞች የስራተኞች መጠበቀያ ፊንድ ይፈረዋል::

**7.5.5 አእ,የንግድና ክፍ,የ የተቀባዩ ደረሰኝ መያዥዎች ወይም ፈርማዎች በሽጭታኩ  
ነይ መሳሪሮ መረጃዎች አለበት፡፡**

**7.5.6 ከጥቃቅን መሆኑ መጠበብቁ,የ ፊንድ የሚመጣው መሆኑዋች በዋናው መ/ቤት  
አስከ በር 1,000.00 /አንድ ስህ/ በዝርዝር በስ/መ/ማቢያዋች እስከ በር 1,500.00  
/አንድ ስህ አምስት መቶ/ ለማዳርና የገዢዎን መጠን ይሁናል፡፡ ሆኖም በዝርዝር  
በስ/መ/ማቢያዋች አካባቢ ከገዢኩ ያገኘውን ሂቀት፡ የጥቃቅን መሆኑዋች ክፍ,የ  
ደግግሞሽ እና የመስሰለትን ባገኢዎን መልከ ከለይ የተጠቀሰው በር 1,500.00  
/አንድ ስህ አምስት መቶ/ እስከ በር 3,000.00/የስት ስህ/ ደረሰ ማሻሻል  
ይችላል፡፡**

**7.5.7 ሆኖች የጥቃቅን መሆኑዋች የክፍ,የ ጥር,የ በማያስፈልጊት መቀት የዘን  
አመራር በተጨማሪው ማስረጃ ሲይ የተመስረተ የወጪና ቅሌ ጉባኤ ለዋ/መ/ቤት  
ቦግቅርብ በፌዴራልና ባሻሻል የይመስቀል መቀቻቸውን ይችላል፡፡**

**7.5.8 ከጥቃቅን መሆኑ መጠበብቁ,የ ፊንድ የሚመጣው መሆኑዋች ዓይነት በበኩት  
ዓመቱ በበኩት ለተደገኘ የተለያየ አንስተኛ መሆኑዋችን የሚያከተሉት መሆኑ  
ይጠቀል፡፡**

**7.5.9 ከጥቃቅን መሆኑ የሚመጣው መሆኑዋች በየጊዜው ከጥቃቅን መሆኑዋች ነርክስ  
ማቅረብ (cash book) ሲይ ነርክስታው እየተመዘገበ በካናድ ከማቅረብ የ  
ገዢዎን የጊዜ እየተቀናዙ ይዘጋጀል፡፡**

**7.5.10 ከጥቃቅን መሆኑ የሚመጣው መሆኑዋች ቤት የሚተካው ከጥቃቅን መሆኑ  
(petty cash fund) ቤት 70% ሥራ ሲይ ከወጧ በጃጓ ሲኖሩ ከነርክስ ማቅረብ (cash  
book) የጊዜ በማያዥዎች በዋ/መ/ቤት በስራ አካውንታዊትና በፌዴራል**

በኢት መርበጥና የሰ/መ/ማበያዎች በእስተዳደርና ፊይንስ ማረጋገጫ ስለሚከተሉት  
የመሆኑን ይሆናል፡

7.5.11 **የጥቃቅና መቤት** (petty cash fund) ማስታረቂው ሥራ በየኩብ ዓመቱ  
የመሆኑን ይሆናል፡

## 7.6የቤት ክፍያ

7.6.1 **የቤት ጥሩትና መቤም** በዚህ ተግባርው ከባንክ ማስረከበበት መ  
ረሳካ(Counter) ማረጋገጫ ንብረት አይደለም. በዚህ ተግባርው የቤት ሥራ የመሆኑን  
የቤት ቁጥሎች መያዝናን በዚህ ቁጥሎች ማረጋገጫ ንብረት የቤት ቁጥርና የቤት ቁጥር  
ቀጥናን የመሆኑን ማሆኑን መናገድ ለዘመን ሥራ የተመደበው መሆኑን መቤም  
ይሁኝን ከባንክ አንዳረሰበበት የተመከለው ስራታና ቁጥርና ተከከለኝነቱን አረጋግጣ  
መረከበ አለበት፡፡

7.6.2 **የቤት ጥሩትናን ከባንክ ተረክቦ የመሆኑን መረጃዎች** ስራታና ተከከለ  
ለማያስፈልግዎች የሰራ ማረጋገጫ ማስረከበበት ይኖርበታል፡፡

7.6.3 **የልተሰራበትው የቤት ጥሩትበዋዎች** መብት በፋይናንስ በኢት መር  
በመግቢት የሰ/መ/ማበያዎች ያግዛው በእስተዳደርና ፊይንስ ዘላው መቤም  
በሌላ ተከከለ ሲሆን የመሆኑን መቤም አንዳረሰበበት ተከከለው በመሆኑን የቤት  
መሆኑን አንዳረሰበበት ሁኔታ ቁልፍ ባለቤት ተከከለው በመሆኑን አንዳረሰበበት  
መሆኑን በየጊዜው ለክፍያ በሥራ ማረጋገጫ የመሆኑን አንዳረሰበበት ተከከለው  
ተከከለው ተከከለው ለክፍያ በሥራ ማረጋገጫ መሰጠት አለበት፡፡

7.6.4 **ለማንኛውም ክፍያ የመሆኑን ገዢዎች** ከባንክ በዚህ ክፍያ ሆኖ በተረጋገጠው  
አንዳረሰበበት ለክፍያ በሥራ የመሆኑን መቤም የተሰጠው ከሁለት የሰንድ  
ቋልዎች መሆኑን አለበት፡፡

7.6.4.1      7.6.4      የተጠቀሰውን በዋና የይራከትር ወይም በዋና  
ጥዃትል የይራከትር ተግባር ለመፈዥም ስልጣን የተሰማቸው አካላት ካሱ  
በታች የተመለከተውን ማረጋገጫ መዘግበ ይፈጸማል::

ሀ. የፌ.ይፍንስ በፊት እና የፌ.ይፍንስ ቤት የይራከተውን በግብር አስከብር  
5,000,000.00 / አምስት ማረጋገጫ በር/

ለ. የፌ.ይፍንስ ቤት የይራከተውን እና ከርፍን የሚመራው ፈዃትል ወር  
የይራከተው ወይም ወር የይራከተው ስህተቱ በግብር ከብር 5,000,001.00 /  
አምስት ማረጋገጫ አንድ በር/ብር

ሐ. በፊይ ተሸ ሆ. የተዘለዥው አንድተመለቀ ሆኖ የፌ.ይፍንስ በፊት  
ውይም የፌ.ይፍንስ ቤት የይራከተውን በተናጠል ወይም ሁሉታዊ  
ቦግይናብት ወቅት ከርፍን የሚመራው ም/ቁ/የይራከተው ወይም ወር  
የይራከተው ከሁለት አንዳቶው ዘር በግብር ይፈጸማል::

መ.በተዋረድ ለማሽኑ ለሰራ በታወች ለማሽኑቻዎች የሚሰጠ አንቀሳቻቸው  
የገንዘብ ማረጋገጫ ቤት የይራከተውን አጥንቶ በማሽኑቻዎው  
መስረት ከርፍን የሚመራው ፈዃትል ወር የይራከተው ወይም ወር  
የይራከተው አማካይነት ወሰኔ ይሰጣል::

7.6.5      ተፈጻሚው ለከናዚ የተዘጋጀ ቅዱት ለተከናዚ የሚሰጠት ቅዱት  
በማሽኑቻዎው ለራተኞች አማካይነት አንዳሆንና ተከናዚ በመጋቢት ስኩ ሌይ  
ፈርማ ወይም በራስ ሂደዋ ይረስኝ አማካይነት አስከወሰኑ ይረስ ቅዱቱ ቁልፍ  
በለው አስተማማች በሆነ ማስቀመጣዊ ወሰኑ መቀመጥ አለባቸው::

7.6.6      ለተለያየ የእው ማዘዣ አንዳከራለ በእው አቅራቢ ይርሱቸው ለም  
የማሽኑቻዎ ቅዱቱን የማዘዣ ለራተኞች በከናዚ ስኩ ሌይ በመፈረም ቅዱቱ  
መረከብ ይችላል::

7.6.7      የተዘረዘሩ ቅዱት በራሱዋቸው ከየተረዳቸቸው ዘር ተያይዘው መግኘታቸውን  
በግልጽ በቀለም «ተስርሱል (VOID) » መባላቸውን አንዳሆም በሥራ ሌይ የዋል.

**የጥራሱ ገጋጀ በመለከት በቅርቡ ተከተል እስተማማኝ በሁኔን ማስቀመጥ ወሰኑ  
መቀመጥቷውን ማረጋገጥ የሰራለዋል::**

**7.6.8 እስተዳደሪያ ሁኔታ ክጠመ በስተቀር በግዢኩ ሂሳብ ወሰኑ የሚገባ (Crossed)  
ቁጥር በፊርማ ተመልክ መከራከር የለበትም::**

**7.6.9 በቁጥር ገዢ የመፈጸም ሥልጣን የተሰጠው ዓላፊ በምንም ሁኔታ በይረዳ  
ገዢ መፈጸም የለበትም::**

**7.6.10 በግዢኩ ሂሳብ ወሰኑ ገዢ ገዢ ስርዓት ማረጋገጥ ቁጥር እንዲይዘጋጀ ጥንቃቄ መፈጸም  
አለበት::**

**7.6.11 ከጋዊ ክፍያ ሆኖ ለረዳቷው መከራከል ከሚገባው ክፍያ በስተቀር ቁጥር  
እንዲፈጸሙ የሥልጣን ወካልና በተሰጠቷው ዓላይም ስም ቁጥር መዘጋጀት  
የለበትም::**

**7.6.12 ማንኛውም ቁጥር በቁጥር በቆህልት መከና ካልተቻለ በቀለም መቀፅ አለበት::**

**7.6.13 በቀጥርና በፊይል የሚቀረው የገንዘብ ልክ ከታተሙት ቅለት ጥሩ  
መጀመሩን ማረጋገጥ የሰራለዋል::**

**7.6.14 ቁጥር ክፍያ የተፈለመበት ማንኛውም በማቅያ ሂሳብ (Suspense) የወጪ  
ቁጥር ገዢ ከተከፈለበት ቅጽ እንደሮ ኮ15 ቅጽ በፈለጋ ተከፈል ሂሳብ ወሰኑ  
መረጃው ቅርቦ መመርረድ አለበት::**

**7.6.15 የተከፈለ ቁጥር ከግዢኩ መሙ ማረጋገጥ በቀር በግዢኩ የሂሳብ ማስተረፈ  
ውቀት እንደ ‘outstanding’ ልታይ የሚቻለው ለብ ወርት በቁጥር ለሆነ የሆኑ ይህ  
ገዢ ካልፈልጋለው የማስተካከያ ምዝገባ (Reversal Entry) መከናወን አለበት::**

7.6.16 የተከራለ ቅኑ ክጣንኩ መጠሪ ማረጋገጫ በተከናዬ እና ሆኖ ለመተካሃል  
የዳደሪያ በማመልከቶ ስያጻዊ ተደርጓለን ቅኑ እንዲታረም ተደርጓለን ቅኑ ለመታገኘ  
ማስረጃ ከሰጠ በምጥከኑ ሌላ ቅኑ ይዘጋጀል::

## 8. የቅድመኝነት ክፍያ

8.1 መጠና ለታወቁ መይም ለልታወቁ እስተካደሸ ለሆነ የተለያየ ጉዳዮች ማስፈጸምኝነት  
የሚመለ ገንዘብ በማረጋገጫ ማስረጃ ተደርጓለን ቅኑ የቅድመኝነት ክፍያ ለፈጸም ይችላል::

8.2 የቅድመኝነት ክፍያው ተቀባይነት ያለው የሂሳብ እስራርን በጠበቀ መልክ በማቀርብ  
በኋላ ይመረሩክል::

8.3 የቅድመኝነት ክፍያ መጠሪ ለይረግ የሚችለው ለተያያዙ አግባብነት ባለቸው ሲሆተኞች  
በች ይሆናል::

8.4 የቅድመኝነት ክፍያው ገንዘብን በማረጋገጫ የሰራ ክፍል በከል ልሳይነት በተሰጠው  
በሆተኞች ለም ተጠይቃ በከፍል የበጠር ልሳይ ማለትም በጽሑፍና መይም እርዳ  
በወህድ በመከላው ማለበበ ሲረጋገጥ ቤቶች ተጨማሪነት ይኖርበታል::

8.5 የተጠየቀው የቅድመኝነት ክፍያ በመጠየቀው ለይ ከየተኞችው ተጨማሪነት እና  
የበጀት እርእሰት መመርረድ እንዲማግኘው መመղነት ይኖርበታል::

8.6 በዘመኑ መመርኝነት በቀጥር 7.6.14በተሰጠው የሂሳብ ገዢ መሰጥ ያለተመርረድ  
ቅድመኝነት ክፍያን በተመለከተ የፋይናንስ የሰራ ኮፍል ለበለጀግዧው በማቀመጥ  
በመቀጥለት 15 ቀናት እንዲመርረድ ከተተለ የይርጋል:: ሆኖም በተሰጠው ቅኑ  
መሰጥ ክልተመርረድ ከባለበኝው ያመመዝ ለይ ተቀናሽ በማይረግ ገንዘብ  
እንዲመለበ የይርጋል::

## 9. የግኝና ፍቃድ

9.1 እስተካደሸ መይም ጥቁቃን ለሆነ ግኝዎችን ለማቀመጥ እንዲችል በግኝና ፍቃድ  
በከል ገንዘብ መጠሪ በማድረግ ፍቃድን መመለከት ይችላል::

**9.2 ረግኝ ስራ የሚችሉበት የሚቀመጥ መጠን በፌዴራልና የነው ይረዳከተት ይመለል::**

**9.3 የግኝ ፊርማ በበታቸው ዓመቱ መጠረሻ /ዲስታምበር 31/ በሰነድ ወይም በጥራ ገዢነት መዘጋጀት አለበት::**

#### **10.ስላጊዝነት እየሆነ የሚደረገ ጥንቃቄ፣ ምርመራና ጥያቄ**

**10.1 የእኔንሰው መረጃዎች ገዢነት መሰብሰቢ የሚችሉት ለዘመን ሁኔታ ወካልና የተሰጣቸው መሆኑን የሚገልፅ ይበኩበ በእኔንሰው ሲሰጣቸው በቻ ነው::**

**10.2 እንዲከፈልጋለሁት ገዢነት ወደ ባንክ በሚገባበትና ካሳዎች ወጥቶ ወደተለያየ የክፍያ ማስከላት በሚገባው ወቅት በዚህ ሁኔታ ስለመስጠት /ፖ.ሪ/ መታደቦ አለበት::**

**10.3 በገዢነት የሽያጭ እና የሚገኘውን ጥሩ ገዢነት ስንድ ተከናል መሆኑን ለማረጋገጥ የለ ቁጥር ማስተካከለ ቀን እንደከፈልጋለሁትናም (surprise cash count) ባልታከበ ወቅት በዋሮ/ሙ/ቤት በሰኔያር አካውንታዊትና በፌዴራል በፊት መሬ በዘመና ለ/ሙ/ማበያ በዚህ አስተዳደርና ፊርማንሰው በዚህ አካውንታዊት እንደ አስፈላጊነቱም በዋሮ/ሙ/ቤት የሂሳብ በለመያዥ ይከናወል::**

**10.4 በገዢነት ክፍያ ስጠበቅ ገዢ የተሰጣቸው መረጃዎች በእኔንሰው መመርያ መሰረት የገዢነት መጠበቀያ ፊርማ (Cash Indemnity Fund) ወጪዎች የሚገልፅ መጠን በእኔንሰው መመርያ ወይም በየጊዜው መፈቀዱን ወይም መቅረብን የሚገልፅ ይበኩበ የሚመቀበ ሆኖ በዚህ በመተካቸው ስምምነት በቅርቡ የሚገልፅ ይበኩበ የሚመቀበ ሆኖ በዚህ በመተካቸው ስምምነት በቅርቡ የሚገልፅ ይበኩበ::**

**10.5 የገዢነት መጠበቀያ ፊርማ (Cash Indemnity Fund) በየጊዜው የሚገልፅ ወጪዎች መመርያ/የሚቀንሰው/ መሆኑን እንደተመለቀ ሆኖ እንደየሰራው በታወች የገዢነት እንቀበቅነን መሰረት በማይረጋግ በተከለመ ይረዳ መሰረት የተመለከው ተመን ከዘመን በታወች እንደተመለከተው ይመለል::**

#### **ሀ. ይረዳ እንደሆነ**

፩.፭፻ አንድ፡ መልካምና፡ ደቅ፡ ስርቃለ፡ የምበራ፡ ደለ፡ በቀልማም፡  
በርማሪ፡ ፈለመሬኑ፡ ካብ በር 250.00፡

#### ፪. ደረጃ ሁሉት

፩.፭፻ ሁሉት፡ ካለ፡ ቴርከዳ፡ ይግባኝ፡ ቅጂዕስ፡ ሁኔታ፡ አዲሂና፡  
ሽመልጣ፡ ማይሳይና፡ አንዳባትና፡ ስደር፡ ተፈጻሚ፡ አዲስ አበባ ወር  
ካናር፡ አስተ፡ ባሞባሌ፡ ዓንድ፡ ጥሩ በር 200.00፡

#### ፫. ደረጃ ለቦታ፡

- አከተ፡ ስራ፡ ጉዳዕላ፡ ጉራ ስንጠ፡ በርሆ፡ አይደደቸ፡ አዲስ አበባ  
ረዳት ክናር በር 150.00፡

#### መ.ዳረጃ አሮታ፡

ማዘዝ፡ ውጤት፡ ለመር፡ በር 125.00፡

#### ፬. ደረጃ አምስት፡

ገዢዎን የጥቃት በዓመት እረፍት ወይም በልይ ለይ ማከናወት በማይኖሩ ገዢ  
ሰራውን ለሁሉት ወር እና ክዘር በየይ ተተወ ለማስና ለራተኞች በወር በር  
100.00፡በየዚህ የመጠበቅያ ዓንድ ይችነበትቸዋል፡፡

10.6 ጉዳለት ካለና ወዳደሮኑ ጉዳዎን የገዢ ወይም ከፋይ የገዢለውን ጉዳዎን መተካት  
ከልጅነ በመጀመርያ ከተየዘለት የገዳለት መጠበቅያ ዓንድ የገዢ ማማጣቸ ክዘር  
የተረፈው ጉዳለት ለሁሉ ጉዳይ በተገበ ወስትና በከላ ፍጥሮ እንዲያገኘትትል  
ማይረዳ፡ ክዘር ሁሉ የመተርፍ ጉዳለት ካለ በአሁ በከላ ገዢ እንዲሆን ማይረዳ፡  
በገዢለውም ወረተኛ ላይ በመ/ቤቱ ይሰጥለን መመርያ ተጠሪዎች ይደረጋል፡  
በለጠ ሲገኘ ይግባኝ ወይ እናንሰው የገንዘብ ሂሳብ ገዢ ማይረዳ ይሰራል፡፡

10.7 በቀድመ መ/ቤትም ሆነ በየዘን ዓ/ቤቶችና ለ/መ/ማበያዎች አስተማማቸ ቁልፍ  
የተተወ የበረት ክዘርዎች እንዲኖሩ ይደረጋል፡፡

**10.8 ለእናደንበው ተከኔይ የሆነ ፖስቲ በጥሩ ገዢዎች ማመካከል በሙሉ በግንባር ነገሮች መሰረት ዘመን ይኖርበታል::**

## **ከፍል ሙት**

### **11. ለሰበሰብ የልጻችን ሂሳብ ከመዘገበ ስለመስራት /WRITE OFF/**

**11.1 ማንኛውም ተሰብሃለ ሂሳብ፣ ባይታ፣ የይግባኝል ጥያቄ እና የጠና ገዢዎች ከመዘገበ ስለመስራት አፈጻጸም የሚከተሉትን ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይኖርበታል::**

**ሀ. ከበለደኝው ለእናደንበው ተመሳሽ ለሆን የሚገቡ ሂሳብ ለማስመለስ በመስራቶ  
በቱ በከላ የተደረገ ጥሩት መኖርናና ከእቅም በለይ ሆኖ መገኘች፣**

**ለ. ከበለደኝ የሚፈለግ ሂሳብ ከመዘገበ ተስርሱ ወደፊት ከተተለ ለደረግበት  
በማያስከትል መልከት የማያያዘ መሆኑን፣**

**ሐ. ከመዘገበ የሚሰራው ሂሳብ ወይም ዕና መጨረሻ የማያስከትል ከሁኔን በመጨረሻ  
በመመዘገበ የማያስከትል በይቶ መሆኑን፣**

### **11.2 መሰራርቶች**

**የተሰብሃለ ሂሳቦች፣ ባይታዎች መይም የይግባኝል ጥያቄዎች እንዲሆኝም የጠና  
ገዢዎች ከመዘገበ ለሰራሁ የሚችለው በዘመኑ መመርያ የተመለከቱት  
መሰራርቶች ተማልተው ሲገኘ ይሆናል::**

**11.2.1 በሞት ከተለያዩ ከእነዚ ወጥተው ካላተመለከት እናራሻቶች ከማይታውቀና  
በመረጃ ከተገለለ ስራተኞች የሚፈለግ ዕናን ስለመስራት**

**ሀ. በለደኝው ወይም መሠራቱ ጥበቃት ወይም ለተ ሁጻት የለተዋወው መሆኑን መሰራቶ  
በቱ ከማዘጋጀ ቤት፣ ከከተማ አስተዳደር፣ ከቆበሌ ከወረዳ፣ ከተራንስፖርት  
ባለቤልጣን መሰራቶ ቤት ወይም ከመሰሰለት አካላት በማጠራት ሲያደግግት፣**

**ለ. በለደኝው ጥያቄ የለለው መሆኑን በመሰራቶ ቤቱ ሲረጋገጥ፣**

Ժ. ՊԼԾՔՄ. ԴՐՅՌ ԿԼՄ. ԴՐԿՀ ՀՊՀՆԴ ՄԵՋ ԱՆ ՍՈՒ ՀՅԱԼԱԼՄ. ՄՈՒԾՔ  
ՈՒՏ: ԻՄՊԱՀԾ ՈՒՏ: ԻԻՒՄ ՀՈՒՑՔԸ ԻՓՈԼ: ԻՄՀԱԼԾ ԻՒԾ-ՅՈՄԾՆԴ  
ՊԼՈՂՊՅ ՄՈՒԾՔ ՈՒՏ ՄԵՋ ԻՄՊԱԼԾ ՀԿԱԼԾ ՀՊԾՔ ՈՒՖԾՈՒ:

Մ. ԱՊԼԾՔՄ. ՄՈՒԾՔ ՈՒՏ ՄԱՓՓԾԾ ԾԳ ԲԱԼՈՒՏ ՄՄԴՆ ԲԱԶԾԾՄԴ  
ՄՊԾԾ ՔԼՄԾՈՒՏ:

Ա. ՀՅԱԼԱԼՄ. ԱՄԳԾԾՄՖ ՊԼԾՔՄ ՈՒՄ ՀՅԱԼ ՀՅԱԼ Ս ՀՈՒ Մ  
ԻՒԾ-ՅՈՄԾՆԴ ՈՒՄԾՄ ՊԼԾՔՄ ՀՅԱ ՀԿԱԼԾ ՈՄՊԱՀԾՄՖԾ ՄԵՋ ԴՐՅՌ  
ԿԼՄ. ՈՒՐԿ ՈՒԱ ՄԵՋ ՈՄՊԾԾՔ ՓՈԼ ՄԵՋ ՄԱՀ ՀՄԻՀՆԴ ԴՊԾՔ  
ՔԼՄԾՈՒՏ ՄՄԴՆ ՈՒՏ:

## 11.2 ԱԼՈՒ

Ա. ԻՊԼԾՔՄ. ԲԱԶԾԾՄԴ ԲՀԿԾԾ ԴՅԱ ԱՄՊԾԾԾ ՄՈՒԾՔ ՈՒՏ ԻՈ  
ՄՊԾԾ ՈՒԾԾԾ ՈՒՏ ԴԿԱԾԾ ՔԼՄԾ ՄՄԴՆ ԱՄՊԾԾԾ ՈՒՏ:

Ա. ՈՄՊԾԾԾ ՀՈՄՊԾԾ ԴԿԱԾԾ ՈՎԳ ԴԵՄԱՀԴՈ ԲԱԶԾԾՄԴ ԴՈՒՆՈԾ ՀՈՒ  
ԴԵԾ ՄԵՋ ՔԼՄԾԾ ԴԿԱԾԾ ՈՄՊԾԾ ՈՒԱ ԴԱ ՄՊԾԾԾ ԱՄՊԾԾԾ  
ԻԿԱՖՄ ՈՎԵ ՄԳ ՄՊԾԾ ՈՒԾԾԾ ՈՒՏ ՈՒՏ:

## 12 ՔԱԴՈՈՈՈ ԲՀԿԾԾ ԴՅԱ ԱՄՊԾԾԾ ՄՊԾԾ ՈԼԱԶԴԱՀՄ ՀԿՄԾԾՄՖ

ՈՒՄ ՄՊԾԾՔ ՀՅԱԼ 11ԲԴՄԾԼԻՒՄ ՀՅԱԼՄ ՄԳ ԻԿԱԾ ԾԳ ՈՒՄԾԾ  
ԻՄՊԾԾՄՖ ՊԼԾՔ ԲԱԶԾԾՄ ԻԿԱԾ 3,000.00 ՈՎԵ ԲՄԴ ԲՀԿԾԾ ԴՅԱ ԻԿԱԾ  
ՄՊԾԾ ԻԿԱԾ ՈՒՏ ԴԿԱԾԾ ՀԿԱԼԾ ԱԼՄ ԳԾԾ ՈՒՏ ՓԾԾ ՄԱՀ ՄՊԾԾԾ  
ՀՈՒԾ: ԻՒԾ-ՅՈՄԾՆԴ ԲԴՄԾ ՄՊԾԾ ՈՒՏ ՔԼՄԾԾ ՄՊԾԾՄԴ ԾԳ ՈՒԱ ԲԴՄԾ  
ՀՅԱԼ ԲԴՄԾ ՄՊԾԾ ՄՊԾԾ ՀԿԱԼԾ ԱԼՄԾԾ ՈՒՏ ՈՄԾ ՄԱՀ ՈՒՏ ԻԿԱԾ  
ՄՊԾԾ ՄՊԾԾ ՔԼՄԾԾ:

## 13 ԲՈՒ ԴՅԱ ԲԱԶԾԾ ՄՊԾԾ ՀԿԱԾ ՈԼԱՄԾԾ

### 13.1 ՈՒԾԾԾ ՈՒԾԾ ԴԿԱԾԾ ԱԼՄ ԴՅԱ ԴՅԱ

Ա. ԲՀԿԾԾ ԴՅԱ ԻԿԱԾ ՈՎԵ ՈՄԾ ՄԵԾ ՄԿԱԿ ՄԵՋ ՄՊԾԾ  
ԲԱԶԾԾՄ ԾՄԾ ԱՄՊԾԾ ՄՊԾԾ ԱԼՄԾԾ ԱԿ ՄՊԾԾ ՈՒՏ ՈՎԵ ԱՄԾԾԾ

**13.1.6.2:** ԵՅԱԾՆՅԻ ԼՄՊՀՄՈԱԸՆ ՀՀՀԱՍՏԱՐ ԱՇԽԱՄԿ ՄԵՐՄ ԱՇԽԱՄԿ ԱՅՔ  
ԼՄՊՀՄՈԱԸՆ ՔԱԴՐԱՑ ՄԱՄԿՆ ԲԱԴՐԱՑ ՄԱՋԱՑ ԻՇԱԸՆ ԱՐԴ:

**Ա.** ԲՈՒԺՎՈՒ: ԲԻԱՀԱՄԿ ՄԵՐՄ ԲԻՌԱՓՈՎ ԵՅԱԾՆՅԻ ՈՆՔՆ ԳԵ ՔԴԴՄ  
ԵԿԴՊԴ ՈՒԽԱ ՄՈՒՐ ԲՆՈՒ ՄԱՄԿՆ ԻԽԱՄ ԲԻՌԱՌ ՄԵՐՄ ՈՄՈՒՄ  
ԻԼՈՎ ՄՈՒՌ ԶԵ ՄՈՎՃՄՆ ԲԱԴՐԱՑ ՄԱՋԱՑ ԻՇԱԸՆ ԱՐԴ:

**Բ.ԼՄՊՀՎՈՒ: ԼԻԱՀԱՄԿ ՄԵՐՄ ԼԻՌԱՓՈՎ ԵՅԱԾՆ ԳՄՐՓ ՈՄՆ ԱԼՈՈՈԴ ԴԵ  
ՄՈՆԸՐ ԱԿ ՈԳԸԸ ԱՌ ԻՆ ՄՈՆԸՐ ԵՅԱԾՆ ԼՄՊՀՄՈԱԸՆ ՔԱԴՐԱՑ ԱՐԴ:**

### **13.2 ՈԽՈՌ ՀՅԸ ԱՎՔՄ ՄԵՐՄ ԼԻՎՈՎ ԵՅԱԾՆ**

**Ա.** ԵՅԱԾՆ ՈԽՈՌ ՀՅԸ ՎՈՎՈ ԲՎՔՄ ՈՂՄՄՄՆ ԼՄՊՀՄՈԱԸՆ  
ԲՄՅԱՋՈՌ ՀԻԼ ԾՄԸՆ ՓԸՐ ՎՈՎՈՎ ՄԴ ՎՈՎ ՔԱԴՐԱՑ  
ՄԱՄԿՆ ՀԱՆ ՄԵՐՄ ԼԴ ՍԵՎ ՀԻԼ ՔԱԴՐԱՑ ԲՔԴԿ: ՄՊՀԱՑ  
ԱՎԿՈՒ:

**Ա. ԲԻՎՈՎՈՎ ՄԵՐՄ ԲՎՔՄ ԲՎՔՄՄ ԵՅԱԾՆ: ՈՆՔՆ ԳԵ ՔԴԴՄ ԵԿԴՊԴ  
ՈՒԽԱ ՄՈՒՐ ԲՆՈՒ ՄԱՄԿՆ ԻԽԱՄ ՈՄՈՒՄ ԻՐԻՄ ՄՈՒՌ ԶԵ  
ՄՈՎՃՄՆ ԲԱԴՐԱՑ ՄԱՋԱՑ ԻՇԱԸՆ ԱՐԴ:**

### **13.3 ՈՄԸՆԴ ՄԵՐՄ ՈՒԱՐԸ ՀՅԸ ԹԻՀՅՐ ԼՄՊՀԵՅԱԾՆ**

**Ա.** ՈՄԸՆԴ ՄԵՐՄ ՈՒԻՈՈ ԲԹՐԺ ՄԵԺՄԻ ԲԱՋԻՈՌ ԲԵՅԱԾՆ ԴԿԴԿ  
ՄԵՄՄԴ ԴԻԽԼՅՆԴ ՈՒԻՈՈՄ ՈՂՄ ԲՄՅԱՋՈՌ ՀՈՒՖԲԸ ԱՀԱՐՐ:

**Ա. ԲՈՒԺՎՈՒ: ԲՎՔՄ ՄԵՐՄ ԲԻՌԱՓՈՎ ԵՅԱԾՆ: ՈՆՔՆ ԳԵ ՔԴԴՄ ԵԿԴՊԴ  
ԵԿԴՊԴ ՈՒԽԱ ՄՈՒՐ ԲՆՈՒ ՄԱՄԿՆ ԻԽԱՄ ԲԻՌԱՌ ՄԵՐՄ  
ՈՄՈՒՄ ԻՐԻՄ ՄՈՒՌ ԶԵ ՄՈՎՃՄՆ ԲԱԴՐԱՑ ՄԱՋԱՑ ԻՄՅԱՋՈՌ  
ՀՈՒՖԲԸ ԱՀԱՐԸ: ԱՐԴ:**

### **14. ԻՄԱԿԱՆ ԲՄՅԱՌ ՀԱՇԱՑՄ ԲԱՋՄԱՌՈՌ ՈՆ-ՈԸՉԳԴ**

**1. ՄԳԴՄ ԴՈՒՈՈ ԱԴՐ ԱՅՆ ՄԵՐՄ ԲԵՐՂՈՒԱ ԴՔՓ: ԲՈՒ ԵՅԱԾՆ  
ԻՄԱԿԱՆ ԼՈՇԱ ԲԱՋՄԱՌ ՈՒՍ ՄՄԸՐ ԱՀԸՆԳՅՆ. ԹԻՀՅՐ  
ԲԻՎՈՎՈՎ ՄԵՐՄ ՄԱՋԱՑ ԱՀԱՐՐ ՅՄԿԱ:**

2. የመግለጫው የሰር ክፍል በዚህ መመሪያ ወሰጥ የተቀመጥት መሰራታቸው  
መማሳታቸውን ስያጋጌዎች የሮስኬንድ አስተያየት በማከል ከዚህን ማስቀመጥ የሰር  
ለመሰረም በቁጥር የሰር የሰር እስከ አለበት::

#### 15. ከመዘገበ የሚሰሩ ዘሰብ አይደለም

1. የተሰበበበ ዘሰብ ሂደት ወይም የይግኩል ጥያቄ የጠና ገንዘብ በዚህ  
መመሪያ መሰራት ስያጋጌ የመግለጫው የሰር ክፍል ዘሰብን በመሆኑ  
መመዘገበ ያኝጋበታል::

#### 16. የከፍተኛ አመራር ተግባርና የሰነድ

1. በላይ ለይ የሚያደርግ በፊይነት የተያዘ የእኔንሰው ገንዘብ ከፊይነት ለመሰሩ  
በዚህ መመሪያ ወሰጥ በተቀመጥ የሰኞ ሲሆን መሰራታቸው እና ሁኔታዎች  
መማሳታቸውን በማረጋገጥና ከሚመለከተው የህን አካል በማቅርብ ሰነድ  
መሰራት የእኔንሰው ከፍተኛ አመራር ወሰኑ ይሰጣቸል::

#### 17. ለይ ለይ የሚመቻል ተከለዋል ለለው ሂደቱ ሂደቱ ሂደቱ

1. የሚመቻል ተከለዋል ቅርቡዋል ለለው ሂደቱ ሂደቱ ሂደቱን አግባብ ባለቸው  
አካል መሰራት በጥንቃቄ ማስተካከል አግባብ ባለው መንግስቶች አካል በመቀፁ  
መከራል አለበት::

2. እኔንሰው በፊይ በመመሪያ የተሰበ የቀረጥ ነገ መብት ወይም ለተ ጥቃም  
የተገኘበትውና ያልተገኘበትው መሆኑን በማረጋገጥ ከፍያ መፈጸም ያስፈልጋል::

#### 18. ለለፋይናንስ መግለጫውና ለለው መረጃዎች

1. በዚህ በፊይ ዓመት ወይም በዓመት መሙሉና ለማመለከታቸው የመግባር  
የመሰት አካል የሚያስፈልጋል የፋይናንስ መግለጫውና ለለው አግባብ  
የተቻቸው መረጃዎች ተዘጋጀቸው መቀረብ አለበት::

#### 19. የሂሳብ ዓመት

**የኢትዮጵያው የበጀት ዓመት አ.አ.አ. ከፌንዴር 1 ቀን እስከ ዓዲምበር 31  
ይህንና::**

**20. ስ አ መ ት**

**ይህ መመሪያ ሥራ ነው መቀለን ማረጋገጥ የፌዴራልና ማረጋገጥ  
ቃልናት ይህንና::**

**21. ለላተኩርመመሪያ**

**ከዚህ ለልተኩርመመሪያ የሚገኘው የሂሳብ አይደለም መመሪያ በዚህ መመሪያ  
ተተካቸል::**

**22. የመመሪያው ተፈጻሚነት**

**ይህ መመሪያ ከዚያቀበት ከታህሳስ 24/2012 ዓ.ም ፖስቲ የዚህ ይህንና::**

**ከዚህ መግለጫ**

**ዋጋ የይዘገበ**

**በኢትዮጵያ ከስደተ ተመሳሳቸው**  
**የኋይ እናንስ**

**የሂሳብ ገንዘብ እና ማረጋገጫ መመሪያ**

**ጥር-2012**  
**እናስ እበባ**